

**የኢትዮጵያ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲዎች የ2014 ዓ.ም መግቢያ**

**ፈተና የምዝገባ ጥሪ**

በሳይንስና ቴክኖሎጂ የሰለጠነ የሰው ሀይል ፍላጎት ለማሟላት በመንግስት ልዩ ትኩረት ተሰጥቶት ከፍተኛ የለውጥ እንቅስቃሴ እየተደረገ ይገኛል። ይህንንም እውን ለማድረግ ልዩ ተልዕኮ ተሰጥቷቸው የተደራጁትን የአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ እና የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ የትምህርት ጥራት ማዕከላት በማድረግ በዘርፉ ብቃት ያላቸውን ሙያተኞችን እያፈሩ ይገኛሉ።

በመሆኑም በ2014 ዓ.ም. በአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ እና በአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ገብተው በአፕላይድ ሳይንስና በኢንጂነሪንግ የትምህርት ዘርፎች ትምህርታቸውን መከታተል ለሚፈልጉ በ2013 ዓ.ም የ12ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና የወሰዱና ከታች የተጠቀሱትን ዝርዝር መስፈርቶች የሚያሟሉ ተማሪዎችን ተጨማሪ የመግቢያ ፈተና በቀጥታ (online) በመስጠት መቀበል ይፈልጋሉ።

**የመመዝገቢያ መስፈርቶች፡- የስድስት የትምህርት አይነቶች ድምር ውጤት**

ትምህርት መስኮች	ውጤት			
	ለታዳጊ ክልሎች (አፋር፣ ሱማሌ፣ ቤ.ጉ.ሙ.ዝ፣ ጋምቤላ)		ለሌሎች ክልሎች	
	ወንድ	ሴት	ወንድ	ሴት
ኢንጂነሪንግ	395	390	400	395
አፕላይድ ሳይንስ	385	380	390	385

**የትምህርት መስኮች፡-**

አዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ		አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ	
ኢንጂነሪንግ	አፕላይድ ሳይንስ	ኢንጂነሪንግ	አፕላይድ ሳይንስ
አርክቴክቸር		አርክቴክቸር	አፕላይድ ባዮሎጂ
ሲቪል ኢንጂነሪንግ	ኢንዱስትሪያል ኬሚስትሪ	ሲቪል ኢንጂነሪንግ	አፕላይድ ኬሚስትሪ
ኬሚካል ኢንጂነሪንግ	ፉድ ሳይንስና አፕላይድ ኒዮትሪሽን	ወተር ሪሶርስ ኢንጂነሪንግ	ኢንዱስትሪያል ኬሚስትሪ
ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ	ጂኦሎጂ	ኬሚካል ኢንጂነሪንግ	ፋርማሲ
ኤሌክትሪካል እና ኮምፒዩተር ኢንጂነሪንግ	ባዮ-ቴክኖሎጂ	ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ	አፕላይድ ፊዚክስ
ኤሌክትሮሜካኒካል ኢንጂነሪንግ		ማቴሪያል ሳይንስና ኢንጂነሪንግ	አፕላይድ ጂኦሎጂ
ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ		ኤሌክትሮኒክስ ፓወር እና ኮንትሮል ኢንጂነሪንግ	አፕላይድ ማቲማቲክስ
ኢንቫይሮሜንታል ኢንጂነሪንግ		ኤሌክትሮኒክስ እና ኮሚኒኬሽን ኢንጂነሪንግ	
ማይኒንግ ኢንጂነሪንግ		ኮምፒዩተር ሳይንስና ኢንጂነሪንግ	
		ሶፍት ዌሪ ኢንጅነሪንግ	

**የምዝገባ ጊዜ፡-**

- ከየካቲት 21/2014 ዓ.ም እስከ የካቲት 30/2014 ዓ.ም

**ምዝገባው የሚጠናቀቀው፡-**

- የካቲት 30/2014 ዓ.ም ከሌሊቱ 6 ሰዓት ይሆናል።

**የምዝገባ ቦታ፡**

- የምዝገባ መስፈርቱን የሚያሟሉ አመልካቾች በማንኛውም ስፍራ በኢንተርኔት (online) በ [www.aastu.edu.et](http://www.aastu.edu.et); [www.astu.edu.et](http://www.astu.edu.et) ድረ ገጽ በመጠቀም መምዝገብ ይችላሉ።

**ፈተናው የሚሰጥበት ቀን፡-**

- መጋቢት 7/2014 ዓ.ም ( ከጠዋቱ 1:30 እስከ 6:00; ከሰዓት ከ8:00 እስከ 11:00 ድረስ ይሆናል)

**ፈተናው የሚሰጥበት ቦታ፡-**

- በምዝገባ ወቅት በመረጡት የፈተና ጣቢያ በአካል በመቅረብ ይሆናል።

**ማሳሰቢያ፡-**

- የፈተና ጣቢያዎቹ ያላቸው የመፈተኛ ቦታ ውስን በመሆኑ ይህንን አውቃችሁ ቅድሚያ እንድትመዘገቡ እናሳስባለን።
- በቂ አመልካቾች የሌሉባቸው የፈተና ጣቢያዎች በቅርበት ወደሚገኙ የፈተና ጣቢያዎች ሲታጠፉ እንደሚችሉ እናሳውቃለን።
- ለምዝገባና ለፈተና ምንም አይነት ክፍያ አይጠየቅም፤
- ተመዝግቦ ለፈተና መቅረት አይፈቀድም፤
- ከሚመዘገቡት አመልካቾች ውስጥ ለፈተና የሚቀርቡት ስም ዝርዝራቸው እና የፈተና ጣቢያዎች በሚከተሉት ድረ-ገጾች፡- [www.aastu.edu.et](http://www.aastu.edu.et) [www.astu.edu.et](http://www.astu.edu.et) እንደአመቺነቱም በስልክ አጭር የጽሑፍ መልዕክት እና በe-mail የሚገለፅ ይሆናል።
- አመልካቾች ከወዲሁ ፈተናው በሚሰጥባቸው የትምህርት ዓይነቶች፣ ማለትም የመሰናዶ (11ኛ እና 12ኛ ክፍል) ባዮሎጂ፣ ኬሚስትሪ፣ ፊዚክስ፣ ሂሳብና እንግሊዝኛ እንዲዘጋጁ ይመከራል።
- ፈተና የሚሰጠው በቀጥታ (online) ስለሆነ አመልካቾች በፈተና ጊዜ ሊያጋጥም የሚችል ግራ መጋባትን ለማስቀረት በምዝገባ ጊዜ ከመመዝገቢያ ፎርማቱ ጋር ተያይዞ የቀረበውን የሙከራ ፈተና እንዲለማመዱ ይመከራል።
- አመልካቾች ለፈተና ሲቀርቡ የ2013 ዓ/ም የ12ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና ውጤት፣ የሀገር አቀፍ የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና አድሚሽን ካርድ (ወይም መታወቂያ) እና የምዝገባ ማረጋገጫ ኮፒ መያዝ ይጠበቅባቸዋል።
- የመግቢያ ፈተናውን የሚያልፉ አመልካቾች በትምህርት ሚኒስቴር በኩል በሚደረገው የዩኒቨርሲቲ ምደባ ውስጥ አይካተቱም።
- በውጤታቸው የተመረጡ ተማሪዎች የዩኒቨርሲቲ ምደባ ከላይ በተጠቀሱት ድህረ-ገጾች ይገለጻል።
- በመስፈርቱ መሰረት ያልተመረጡ አመልካቾች ከዚህ በፊት እንደሚደረገው በትምህርት ሚኒስቴር በኩል በሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች የሚመደቡ ይሆናል።
- በፈተናው ዕለት ማንኛውንም የኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች ይዞ ወደ ፈተና ጣቢያ መግባት የተከለከለ ነው።

ለተጨማሪ ማብራሪያ ከላይ የተጠቀሱትን ድረ-ገጾች መጎብኘት ይቻላል።

**የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ እና በአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ**